

10 רב מְהוֹלֵל- כָּל וְשָׂר וְשָׂר כֹּסִיל וְשָׂר עֲבָרִים: 10
 ብዙ -እና-ጠበቀ ሁሉ ተቀጥሮ ተቀጥሮ ተቀጥሮ ጠቅላይ
 H3684 H3605

ዋና ሠራተኛ ሁሉን ነገር ይሠራል፤ ሰነፍን የሚቀጥር ግን መንገድ አለፈውን እንደሚቀጥር ነው።

11 ቅጥጥጥ: ቅጥጥጥ: ቅጥጥጥ: ቅጥጥጥ: ቅጥጥጥ: ቅጥጥጥ: ቅጥጥጥ: 11
 ቅጥጥጥ-ቅጥጥጥ-ቅጥጥጥ-ቅጥጥጥ-ቅጥጥጥ-ቅጥጥጥ-ቅጥጥጥ-ቅጥጥጥ
 H0200 H3684 H7725 H3611

ወደ ትፋቱ እንደሚመለስ ውሻ ስንፍናውን የሚደግም ሰው እንዲሁ ነው።

12 ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: 12
 ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ
 H3684 H2450 H0376 H7200

ለራሱ ጠቢብ የሆነ የሚምሰለውን ሰው አየኸውን? ከእርሱ ይልቅ ለሰነፍ ተስፋ አለው።

13 ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: 13
 ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ
 H7339 H0996 H1870 H7826 H6102 H0559

ታካች ሰው። እንበሳ በመንገድ አለ፤ እንበሳ በጎዳና አለ ይላል።

14 ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: 14
 ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ
 H4296 H6102 H5437

ሣንቃ በማጠፊያው ላይ እንደሚዘር፣ እንዲሁ ታካች ሰው በአልጋው ላይ ይመላለሳል።

15 ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: 15
 ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ
 H6310 H0413 H7725 H3811 H6747 H3027 H6102 H2934

ታካች ሰው እጁን ወደ ወጭት ያጠልቃል፤ ወደ አፍም ይመልሳት ዘንድ ለእርሱ ድካም ነው።

16 ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: 16
 ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ
 H2940 H7725 H7651 H6102 H2450

ታካች ሰው በጥበብ ከሚመልሱ ከሰባት ሰዎች ይልቅ ለራሱ ጠቢብ የሆነ ይመስለዋል።

17 ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: 17
 ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ
 H3808 H7379 H3611 H0241 H2388

አልፎ በሌላው ጥል የሚደባለቅ ውሻን በጅራቱ እንደሚይዝ ነው።

18 ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: 18
 ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ
 H4194 H2671

ትንታግንና ፍላጻን ሞትንም እንደሚወረውር እንደ ዕብድ ሰው።

19 ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: 19
 ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ
 H0589 H7832 H3808 H0559 H7453 H0853 H0376

ባልንጅራውን የሚያታልል። በጨዋታ አደረገሁት የሚል ሰውም እንዲሁ ነው።

20 ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: ገላገላ: 20
 ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ-ገላገላ
 H4066 H8367 H5372 H0369 H0784 H3518 H6086

እንጨት ባለቀ ጊዜ እሳት ይጠፋል፤ ጆሮ ጠቢ በሌለበትም ዘንድ ጠብ ጸጥ ይላል።

פ	ריב:	לְחַרְחֵר	(מְדִינִים)	[מְדִינִים]	וְאִישׁ	לְאֵשׁ	וְעֵצִים	לְנִחְלִים	חַמָּה	21
ባ	ክርክር	to-kindle	contentions	[contentions]	ሰው	እሳት	ዛፍ	coals-of	charcoal	
	H7379	H2787	H4066	H4066	H0376	H0784	H6086	H1513	H6352	

ከሰል ፍምን እንጨትም እሳትን እንዲያበዛ፣ እንዲሁ ቀጠሉ ሰው ጠብን ያበዛል።

בְּטֶשֶׁן	חַרְחֵר	יָרִי	וְהֵם	כְּמִתְלֵה־מִים	וְנִנְּן	דְּבַר־י	22
ሆድ	-ያ-ክፍል-ውስጥ	ወረደ	እነሱ	are-like-delicacies	a-whisperer	ቃል	
H0990	H2315	H3381	H1992	H3859	H5372	H1697	

የጆሮ ጠቢ ቃል እንደ ጣፍጭ መብል ነው፣ እርሱም እስከ ሆድ ጉርጆች ድረስ ይወርዳል።

רַע	וְלֵב-	הַלְקִים	שֶׁפְּתִים	חַרֶשׁ	עַל-	מִצְפָּה	סִינִים	כֶּסֶף	23
ክፉ	ልብ	አሳደድከኝ	ዓፍ	clay	-በ	ለበጠ	dross	ብር	
		H1814	H8193	H2789		H6823	H5509	H3701	

ክፋት በልቡ ሳለ ፍቅርን የሚናገር ከንፈር በብር ዝገት እንደ ተለበጠ የሸክላ ዕቅ ነው።

מְרֻמָּה:	יִשִׁית	וְבִקְרָבֹו	שֹׁנֵא	יִנְבָר	(בְּשֶׁפְּתָיו)	בְּשֶׁפְּתוֹ	24
-በ-ተከታ	አቆመ	ውስጥ	ጠለ	-እር-አነሳ	ዓፍ	ዓፍ	
H4820	H7896	H7130	H8130		H8193	H8193	

ጠላት በከንፈሩ ተስፋ ይሰጣል፣ በልቡ ግን ተንኩልን ያኖራል።

בְּלִבּוֹ:	תִּעֲבֹוֹת	שָׁבַע	כִּי	בּוֹ	תִּאֲמָנֶן	אֶל-	קוֹלוֹ	יִתְנֶן	כִּי-	25
ልብ	ርኩሳት	ሰባት	ምክንያቱም	-በ-ውስጡ	አመነ	አል	ድምፅ	ሰጠ	ምክንያቱም	
	H8441	H7651			H0539	H0408				

በልቡ ሰባት ርኩሳት አለበትና በቃሉ አሳምሮ ቢናገርህ አትመነው።

בְּקַהֲלִי:	רַעְתּוֹ	תִּנְלָה	בְּמִשְׁאָיוֹן	שֹׁנֵא	תִּכְסֶה	26
ምልእት	ክፉ	ገለጠ	by-guile	-እር-ምክንያቱም-of-የእሱ-hatred	ሸፈነች	
H6951		H1540	H4860	H8135	H3680	

ጠላትነቱን በተንኩል የሚሸሸግ፣ ክፍቱ በጉባኤ መካከል ይገለጣል።

תְּשׁוּב:	אֲלֵיו	אָבֹן	וְגִלְלִי	יִפֹּל	בָּה	שַׁחַת	כְּרֵה-	27
ተመለሰ	-ወደ	ድንጋይ	-ለ-መውደቅ	ወደቀ	-በ-ውስጡ	a-pit	ቀፈርኩ	
H7725	H0413	H0068	H1556	H5307		H7845		

ጉድጓድን የሚምስ ይወድቅበታል፤ ድንጋይንም የሚያንከባልል ይገለበጥበታል።

מְדַחָה:	יַעֲשֶׂה	קֶלֶק	וּפָה	דְּכִיו	יִשְׁנֵא	שֶׁקֶר	לְשׁוֹן-	28
ruin	አደረገ	ለሰላሳ	አፍ	its-victims	ጠለ	falsehood	ቋንቋው	
H4072		H2509	H6310	H1790	H8130	H8267	H3956	

ሐሰተኛ ምላስ ያቁሰላቸውን ሰዎች ይጠላል፤ ልዝብ አፍም ጥፋትን ያመጣል።